



**ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት (ሞወዐድ)**  
**Moresh Wegenie Amara Organization (MWAO)**

Website: [www.moreshwegenie.org](http://www.moreshwegenie.org) E-mail: [infoandpr@moreshwegenie.org](mailto:infoandpr@moreshwegenie.org)

ትግላችን ትውልድ ተሻጋሪ ነው። የዐማራው መደራጀት የኅልውናው እና የማገነቱ መሠረት ነው።

Our struggle is trans-generation. Amara's organization is the basis of its existence and identity.

ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት

አሁኑ ወይንም ጽንፍ ቀን ፪፻፲፱፻፺፯ ዓ.ም.

ቅጽ ፯ቁጥር ፱

**ትዕግሥትን እንደ ፍርሀት የቆጠረ ሁሉ ዕዳውን ለመክፈል በብርቱ ይቸገራል!**

ላለፉት 30 ዓመታት በዐማራው ሕዝብ ላይ ሲፈጸም የቆየው ግፍና መከራ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዛሬም በጎጃም ክፍለ አገር በመተከል አውራጃ በትግሬ ወያኔ አጠራር ቤንሻንጉል ጉምዝ አካባቢ የዐማራ ቤቶች እየነደዱ ፤ እህቶቻችን እየተደፈሩ፤ ጡታቸው አይተቆረጠ፤ የወንድሞቻችን ብልቶች አይተሰለቡ ሰለመሆኑ እየተሰማ ነው ።

ወያኔ ኢህአዴግ የዐማራውን ህዝብ በጠላትነት ፈርጆ የማጥቃት ተግባሩ አልበቃህ ብሎት በመላው አገሪቱ ከሚኖሩ አትዮጵያውያን ጋር እህቴና ወንድሜ ብሎ ተጎራብቶ፤ ተጋብቶ፤ ተዋልዶ፤ ድሮና ተከባብሮ ይኖር ከነበረው ህዝብ ጋር ለማቃረን ለማገዳደል፤ ያላሴረው ሴራ ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም ማለት አይቻልም።

ይህ የዘራው የጥላቻ ዘር ጎምርቶና አፍርቶ ባርባ ጉጉ፤ በቤንሻንጉል፤ በገለምሶ፤ በቦርደዴ በወለጋ ወ.ዘ.ተ.ሉ-በዙዎቹ የዐማራ ልጆች በሞት መቀጠፍ፤ ህብትና ንብረት መዘረፍና መፈናቀል ምክንያት ሆኖ አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ ቀጥሎ ይገኛል።

በቅርቡም የኦሮሞ ነጻ አውጭ ግንባር ነን የሚሉ የሠይጣን መልዕክተኞች ከዚህ ቀደም መሪያቸው በነበረው በሌንጮ ለታና ግብረአበሮቹ መሪነት በወገናችን በዐማራው ህዝብ ላይ የፈጸሙት ኢሠብዐዊ ተግባር ሳይፀፅታቸው፤ በድጋሚ ወደ ሰሜን ሸቀ በመምጣት በይፋት፤ አጣዬ፤ ማጀቴ፤ ካራቆሬና በወሎ ቃሉ አውራጃ ከሚሴ እና አካባቢው ሠላማዊ የዐማራ ተወላጆች ላይ ግድያ ፈጽመዋል። ቤተ ዕምነቶችን አቃጥለዋል።

ፀረ አንድነትና ፀረ ኢትዮጵያ የጠባውን ጡት ነካሽ የሆነው ተስፋዬ ገብረአብ፤ ዐማራ ጡት ቆርጧል በሚል የዘራው እርኩስ ዘር እውን ሆኖ ይህንን የሰሞኑን የኦሮሞ ነጻ አውጭ ግንባር የጥፋት መልዕክት ምክንያቶች አንዱ ነው። የዐማራው ህዝብ ከዛሬ ነገ ሁኔታዎች ይሻሻሉ ይሆናል በሚል ትዕግስት ቢያደርግም የሁኔታዎች መባባስ ከዕለት ዕለት እየጨመረ መጥቷል። ሁሉም ነገር የራሱ ልክ አለው። ትዕግስትም የራሱ ልክ አለው። የዐማራው ትዕግስትም እያለቅ መምጣቱ መታወቅ ይኖርበታል። በኢትዮጵያችን ከእንግዲህ ወዲያ እርስ በእርስ ተከባብሮ ልማትን ማሰብ ድህነትን ማሸነፍ እንጂ አንዱ አጥቂ ሌላው ተጠቂ ሆኖ የሚቀጥልበት ዕድል በፍጹም ሊኖር አይችልም።

በመሆኑም የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ መንግስትም ሆነ የሚመሩት የኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ይህንን ፖለቲካዊ ሁኔታ ለመለወጥ በውስጡ ኦሮሞን ነጻ እናወጣለን በሚል ሽፋን ተሸፋፍነው የሚንቀሳቀሱ ሁሉም የኔ የሚል የግለሻነት አባዜ የተቆራኛቸው ጸረ አንድነት ሀይሎችን ከውስጡ መንጥሮ በማውጣት የፍትህ በትር የሚያገኙበትን መንገድ ካለመቻቸ፤ በሃገሪቱ ለሚፈጠሩት ቀውሶች ሁሉ በታሪክም ሆነ በሕግ ተጠያቂ መሆኑ አይቀሬ ነው።

# ትዕግሥትን እንደ ፍርሀት የቆጠረ ሁሉ ዕዳውን ለመክፈል በብርቱ ይቸገራል!

ካንድ አመት በፊት አማራ የአሮሞ ተውላጆችን ደግፎ ወደ ሥልጣን ማማው እንዲንጠላጠል ድጋፍ የሰጠው ሀገር ትታደጋለች የተሻለ ሁኔታ ይፈጠራል በሚል ዐወንታዊ ዕሳቤ እንጂ በህዝቡ ላይ የባሰ አድጋ እንዲፈጸምበት አይደለም።

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ሰሞኑንን በሰሜን ሸዋና በወሎ ልዩ ልዩ ሥፍራዎች በአነግ ታጣቂዎች የደረሰውን አሰቃቂ አደጋ አስመልክቶ፤

1. ወንጀሉን የፈጸሙ ግለሰቦችንና የድርጅት መሪዎች በአስቸኳይ አጣርተው ለፍርድ እንዲያቀርቡ፤
2. መንግስት የህዝቡን ደህንነትና ሕልውና የመጠበቅ ግዴታ አለበት። ስልሆነም በዚህ የወንጀል ተግባር የተነሳ ቤት ንብረታቸውን ላጡ መልሶ ማቋቋም በአስቸኳይ እንዲጀምር እያሳሰብን የአካል ጉዳት ለደረሰባቸውና ሕይወታቸውን ላጡ ተገቢው ህጋዊ የካሣ ክፍያ እንዲደረግላቸው አበክረን እንጠይቃለን።
3. እውነት ከሆነ አዴፓ በኢትዮጵያ አንድነት ጽኑ ዕምነት እንዳለው በተደጋጋሚ አሳውቋል። ጎሰኝነትን መሠረት አድርገው በውስጡ የሚሸሎከልኩ ጸረ አንድነትና ጸረ ኢትዮጵያ ሀይሎችን፤ ሾልከው የገቡ የመንግስት ሹመኞችና አማካሪዎች መንጥሮ በማውጣት ለፍርድ እንዲቀርቡ ያደርጉ ዘንድ አበክረን እንጠይቃለን።

ኢትዮጵያ መኖር የምትችለው በመፈቃቀድና በመከባበር እንጂ በእንድነት ስም በሚፈጸም ተንኮል፤ደባና ሴራ አይሆንም!!!

የአነግ ወንጀለኞች ለፍርድ ይቅረቡ!!!

የወንጀለኛ ድርጅት መሪዎች የጥፋት መለዕክተኛነት ይብቃ!!!

ወንጀለኛ የድርጅት መሪዎች ለፍርድ ይቅረቡ!!!

ፈለገ አሥራት የትግላችን መመሪያ ነው።

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

